

የፊዚካል ፍተሻ ላቦራቶሪ በኢትዮጵያ ብሄራዊ አክሪካል ጽ/ቤት የመጀመሪያ የስድስት ወር የክትትል ኦዲት ተደርጎ ዕውቅናው እንዲቀጥል ማረጋገጫ አገኘ



የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የፊዚካል ፍተሻ ላቦራቶሪ ከኢትዮጵያ ብሄራዊ አክሪካል ጽ/ቤት ዕውቅና ባገኛቸው አራት የፊዚካል ፍተሻ ፓራሜትሮች የመጀመሪያ ስድስት ወር የክትትል ኦዲት በአክሪካል ጽ/ቤቱ ባለሙያዎች ሚያዚያ 19, 2009 ዓ.ም ተከናውኖ ከጥቂት ጥቃቅን ጉድለት በስተቀር የተቀመጠውን የግምገማ መስፈርቶች አሟልቶ በመገኘቱ የተሰጠው ዕውቅና እንዲቀጥል ማረጋገጫ አገኘ።

የዕውቅና ሰጪው ተቋም የገምገማ ቡድን መሪ አቶ ወንደሰን የመጀመሪያ የስድስት ወር የክትትል ኦዲት ዓላማ የፊዚካል ፍተሻ ላቦራቶሪው የጥራት አፈጻጸም ሥርዓትና የብቃት ቀጣይነትን ማረጋገጥ መሆኑን በቅድመ ግምገማ መክፈቻ ሥነስርዓት ጠቁመው የግምገማ መስፈርቶቹ በአይ. ኤስ. ኦ/አይ.ኢ.ሲ. 17025 የላቦራቶሪ ፖሊሲና መመሪያ፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሪካል ጽ/ቤት ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎችና መመዘኛዎች፣ እንዲሁም በአይ. ኤል. ኤ. ሲ. ፖሊሲ፣ መመሪያና መመዘኛዎች መሰረት መሆኑን የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር፣ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፣ ዳይሬክተሮችና ባለሙያዎች በተገኙበት ገልጸዋል።

አንድ ቀን በቆየው የግምገማ ሂደት የገምገሚው ቡድን የፊዚካል ፍተሻ ላቦራቶሪውን በመስፈርቶቹ መሰረት ኦዲት ያደረገ ሲሆን በግምገሳው ማጠናቀቂያ የተገኙት ውጤቶች የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ሀላፊዎችና የፊዚካልና ኢንስትሩመንታል ላቦራቶሪ ባለሙያዎች በተገኙበት ሪፖርት አቅርቧል።

የግምገማ ቡድኑ ሀላፊ አቶ ወንደሰን ባቀረቡት ማጠቃለያ ሪፖርት ላቦራቶሪው ከሲስተም አኳያ በዶክመንቴሽን፣ በደንበኛ እርካታ፣ በኮንትራት review፣ በnon-conformity corrective action፣ በcompliance አያያዝ፣ በሪከርድ አያያዝ፣ በውስጥ ኦዲት

ማኔጅመንትና በሌሎችም በርካታ አዎንታዊና ጠንካራ ጎኖች ያሉት መሆኑንና በአንጻሩ ደግሞ ሪከርዶችን ለእያንዳንዱ ዶክመንት አለማደራጀትና የኤሌክትሮኒክ ፋይሎችን መከታተያ ሲስተም አለመዘርጋት በአነስተኛ ጉድለት መታየቱን ገልጸዋል።

በተመሳሳይ መልኩ ከቴክኒካል አንጻር በኢንቫይሮመንታል ፋሲሊቲ፣ በፍተሻ ሪፖርት፣ በናሙና፣ በባለሙያ ብቃት፣ በጥራት ማረጋገጫ ቴክኒክ እና በሌሎችም በርካታ አዎንታዊና ጥሩ የሚባሉ ጎኖች ያሉት መሆኑን አመላክተዋል።

እንደሀላፊው ገለጻ በአጠቃላይ ሰባት ዋና የማይባሉ ግኝቶች መኖራቸውን ጠቁመው እነዚህም ሲስተሙን ሊጎዱት የማይችሉ መሆናቸውን አብራርተዋል። ነገር ግን ይላሉ ሀላፊው በአነስተኛ ደረጃ የታዩት ክፍተቶች ካልተስተካከሉ በሚቀጥለው ወደዋነኛ ጉድለቶች ሊቀየሩ እንደሚችሉ አሳስበዋል።

ሀላፊው በሪፖርታቸው ማጠቃለያ እንዳሉት ኢንስቲትዩቱ እነዚህን ጉድለቶች ማስወገድ እንደሚጠበቅበትና ይህንንም ታሳቢ በማድረግ የገምጋሚው ቡድን ዕውቅናው እንዲቀጥል ማረጋገጫ መስጠቱን በማብሰር እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል።

የፍተናሻና ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክትር አቶ ብርሀኑ ንጉስ በበኩላቸው በታዩት ጉድለቶች አስፈላጊው የማስተካከያ እርምጃዎች በተቀመጠው ጊዜ እንደሚወሰድ ተናግረው ግምገማው በስድስት ወር የሆነበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ጠይቀዋል። የግምገማ ቡድን ሀላፊው በስድስት ወር የሆነበት ምክንያት ሲስተሙ አዲስ ከመሆኑ አኳያ የሲስተሙን ቀጣይነት ከማረጋገጥ አንጻር መሆኑንና በቀጣይም ሲስተሙ እያደገ ሲሄድ በየዓመቱ እንደሚደረግ ገልጸዋል።

በመጨረሻም የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክትር አቶ መሀመድ ሁሴን የግምገማ ቡድኑ የፍተሻ ላቦራቶሪ ሲስተሙን ገምግሞ ቀጣይነቱን በማረጋገጡና የታዩ ጉድለቶችን በመጠቀሙ አመስግነው በቀጣዩ ያሉ ክፍተቶች እንደሚስተካከሉ ተናገረዋል።